



ኢትዮጵያዊነት፡- የዜጎች መብት ማስከበሪያ ጉባኤ

ETHIOPIAWINNET: COUNCIL FOR THE DEFENSE OF CITIZEN RIGHTS

www.ethiopiawin.net

ECDCR P.O Box 171, East Lansing, MI 48823

መስከረም 12፣ 2011 ዓ.ም

ለክቡር ዶ/ር አቢይ አህመድ

የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ጠ/ሚንስትር

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

በወገኖቻችን ላይ የደረሰውን ዘግናኝና ጭካኔ የተሞላበት ወንጀል አጥብቀን እናወግዛለን

በቅድሚያ ሰሞኑን በቡራዩ፣ በኮልፌና በአዲስ አበባ እንደዚሁም በተለያዩ ክልሎች ዘርን ጸታንና ቋንቋን መሠረት ያደረገ በሚመስል መልኩ የተፈፀመና፤ ይህንን ዕኩይ ተግባር ለመፈፀምም ዕቅድ አውጥተው ጊዜና አካባቢ መርጠው ከፍተኛ ጉዳት ለማድረስ በተነሳሱ ደካሞች አማካኝነት ህይወታቸውን ላጡ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማርልን፤ የአካል ጉዳት ለደረሰባቸው፤ ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ኢትዮጵያዊያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በሙሉ ቅጽበታዊ ፍትህ፤ ለተቀሩትም ወገኖቻችን እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጣቸው ዘንድ እንጸልያለን።

የአሮሞ ነፃ አውጭ ግንባርን ወደሀገር መግባት አስመልክቶ በአዲስ አበባ በተደረገው የቅድመ-አቀባበል ዝግጅት ጋር በተዛመደ ከፍተኛ ውዝግብ መነሳቱ ይታወቃል። የውዝግቡ መንግሥትም በአሮሞ አክቲቪስቶች በኩል እንደተነገረው ወደ ዋናው ክተማ ስንገባ እንዳንገባና እንደዚሁም የድርጅታችንን መለያ አርማ በመያዛችን በከተማው ወጣቶች ጥቃት ያደርሱብናል ከሚል የመነጨ እንደሆነ ይታወቃል። ጥቃቱ ግን ከላይ በተጠቀሱት ማህበረሰቦች ብቻ ሳይሆን የአሮሞ ድርጅቶች ላይም እንደዚሁ የንብረት ማውደም ተግባርና ከአሮሞ ማህበረሰብ አባላት ላይ ግድያም እንደተፈፀመ ይታወቃል። ለዚህም የአሮሞያ ባንክና የሪፍት ቫሊ ኮሌጅ እንደ ምሳሌ ተጠቅሰዋል። በአዲስ አበባ ወጣቶች በኩል ደግሞ የአሮሞ አክቲቪስቶች ቀደም ብሎ የተሰቀሉና የተለጠፉ ብሄራዊ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማዎችን በመንቀል የክልል አርማ መለጠፋቸውና መትከላቸው አግባብ ካለመሆኑም በላይ በተለይም በግምቦች በመንገዶችና የሕዝብ መገልገያ በሆኑ ተቋሞች ላይ ቀለም መቀባት ተገቢ ያለመሆኑን ይገልጻሉ።

በአሮሞ ነፃ አውጭ ግንባር መግባት ዋዜማ ከፍተኛ ውጥረት በተመላበት ሁኔታ ቢጠናቀቅም በማግስቱ፤ እንግዶቹ የገቡ ዕለት ፍጹም ሰላም ወርዶ የአዲስ አበባ ወጣቶችና ነዋሪዎች ምግብና ውህ ለእንግዶቹ በማቅረብ ከፍተኛ መስተንግዶ በማቅረብ ሲሳተፉ ተስተውለዋል። በተመሳሳይም ቁርዎች በመኪናና በእግር በከተማዋ ልዩ ልዩ አካባቢዎች በመዘዋወር የሰላምና የአንድነት ጥሪዎችን በማስተጋባት መረጋጋት እንዲፈጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ተሳትፈዋል። መንግሥትና የተፎካካሩ የፖለቲካ ድርጅቶችም እንደዚሁ አላስፈላጊ የሆነ ውዝግቡን በማውገዝ መግለጫዎችና ማብራሪያዎች ሰጥተዋል። ማንኛውም የተፎካካሪ ፓርቲ ወይም ድርጅት የድርጅቱን ፍላጎት የሚያንጸባርቅ አርማ ይዞ መውጣት መብቱ እንደሆነ ቢገለጽም መንገዶችና ሕንፃዎች ላይ ቀለም መቀባት ክልክል እንደሆነ በማያሻማ መልኩ ይታወቃል። የሁላችን ኢትዮጵያውያን አንድነታችን መታወቂያ የሆነችውን ሰንደቅ ዓላማችንን ከድርጅት መለያ አርማ ጋር መያዝ ግዴታም ባይሆን ከተሰቀለበት አውርዶ በራስ አርማ መተካትና አንስቶ መጣል ግን ሌላውን ወገን ዜጋ ቅሬታን ይፈጥራል።

በማግስቱ መስከረም 5 2011፤ ስብሰባው ተጠናቆ ከየከተማው የመጡት ቁርዎች ወደመጡበት ሲመለሱ በቡራዩ፣ በአስኮና በሌሎችም አካባቢዎች በነዋሪው ላይ ከፍተኛ የዘረፋ፣ የግድያና ሴቶችና ሕፃናት ላይ አሳፋሪ ድፍረት ወንጀል በተለይ በጋሞ፣ በወላይታና በስልጤ ማህበረሰብ አባላት ላይ ተፈጽሞአል። ለዚህም በፓሊስና በዐይን እማኞች የተረጋገጠ ከ25 በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን ያጡ እንደሆነና በርካታ የነዋሪው ንብረት ተዘርፎአል፤ ወድሞአል፤ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩም ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ታውቆአል። በተለይም ከደቡብ ክልል መጥተው በቡራዩ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች በአመዛኙ የዚህ ወንጀል ስለባ እንደሆኑ ይነገራል።

በአሁኑ ወቅት ሁኔታው በመንግሥት፣ በተፎካካሪ ድርጅቶችና በአዲስ አበባ ወጣቶች ጥረት የተረጋጋ ቢመስልም የችግሮቹ መንስኤ ከሰንደቅ ዓላማው ውዝግብ በስተጀርባ ባሉ ምክንያቶች መሆኑን የተለያዩ ምንጮች አስተያየት እንደሰጡበት መዘንጋት የለብንም። እነዚህም፤

An international and independent rights-based civic movement
ገለልተኛ የሆነ አለም አቀፍ መብት-ተኮር ሲቪላዊ ንቅናቄ

1. ኢፍትሃዊ የሆነ በቋንቋና በዘር የተዋቀረ የክልል አስተዳደርና የህገ መንግሥቱ አንቀጽ 39 መብት አሰጣጥ፤ የወለደውን ይህን የዜጎች መለያ መንግሥቱ የሆነ አንቀፅ ትኩረት ሰጥቶ እልባት እንዲደረግበት እናሳስባለን
2. ዘመናዊ አዲስ አበባ ከተቆረቆረች ከ131 ዓመታት በላይ የሁሉም ዘር የተካተተበት የ5 ሚሊዮን ዜጎች መኖሪያ መሆኑን እየታወቀ የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ወገኖች ብቻ መኖሪያ እንደሆነች ተደርጎ በሕገ መንግሥቱም ሠፍሮ አሁንም ማደናገሪያ ሆኖ መቀጠሉ፤ የአዲስ አበባ ሕዝብ ተደራጅቶ የራሱን አስተዳደር እንዳይመሠርት መከልከሉ ዘላቂ የችግር መንግሥቱ ሆኖ እንደሚቀጥል ተጠኖ አስቸኳይ ምፍትሄ እንዲደረግ እናሳስባለን።
3. ኢትዮጵያውያን የተለያዩ አርማዎችንና መለያ ምልክቶችን እንደ ሠለጠነው ዓለም ሁሉ ለመቀበል እየታተርን መገኘታችን አዲስ ግኝት ቢመስልም፤ የአንድነታችን መለያ የሆነውን የኢትዮጵያ ስንደቅ ዓላማ አንድና አንድ ሆኖ ለዘመናት መቆየቱን ተቀብሎ አለማክበር አብሮነትን የሚገዳደር በመሆኑ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በዜጎች ተቀባይነት እንዲሰፍን የማድረግ ጥረት እንዲጠናከር እናሳስባለን።
4. በሀገሪቱ የተጀምረውን ለውጥ ለማከላለጥ የሚረደደው የተለያዩ ቡድኖችና ወንጀለኞች በገንዘብ የተገዙ አጥፊዎች፤ እንዲሁም በፓርቲ ድርጅትነት ተዋቅረው የሚንቀሳቀሱ በዚህ እኩይ ሥራ ማሰማራታቸው ይነገራል፤ መንግሥት እነኝህን ትኩረት ሰጥቶ አስቸኳይ ምፍትሄ እንዲፈልግ እንጠይቃለን።
5. በመንግሥት መ/ቤቶች የተሰገሰጉ የለውጡ ተቃዋሚዎች የሚፈጥሩት ተንኮልና የሚያሰራጩት የውሸት ቅስቀሳ አንዱ መንሳኤ ሲሆን እነኝህን አጥፊዎችንም በጥናት በመከታተል አስፈላጊው ሕጋዊ እርምጃ እንዲወስድ እናሳስባለን።

ኢትዮጵያውያን፤ ከፍ ብለው የተጠቀሱት ምክንያቶች በሚገባና በአስቸካዊ ግልጽ የሕዝብ ውይይት ተደርጎባቸው የእርምት እርምጃ ካልተወሰደባቸው ችግሩ ለወደፊትም በአሰቃቂ መልኩ ሊከሰት እንደሚችል አንጠራጠርም።

ከሁሉም በላይ መንግሥት በዚህ መልኩ ተደራጅተውና ታጥቀው ወገኖቻችን ላይ ይህን ዓይነት አሰቃቂ ወንጀል የሚፈጽሙትን ግለሰቦችም ሆኑ ፤ድርጅቶች ልዩ ትኩረት በመስጠት ለህግ እንዲያቀርባቸው እንጠይቃለን።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር !

ኢትዮጵያውያን፤ የዜጎች መብት ማስከበሪያ ጉባኤ

Website: Ethiopiawin.net
 Email: Ethiopiawinnet@gmail.com